

አንድ ተማሪ ቋንቋው የአፍ መፍቻው/ዋ ሳይሆን/ሳትሆን ነገር ግን ችሎታው/ዋ ከፍተኛ ከሆነ መሳተፍ ይችላልን/ትችላለችን?

አዎ፤ ነገር ግን ተማሪው/ዋ ፈተና የሚሰጥበትን ቋንቋ በኖቪስ መካከለኛ ደረጃ (Novice Mid) ወይም ከዚያ በላይ ማንበብ፣ መጻፍ፣ መናገር እና መስማት መቻል ይኖርበታል/ባታል። እባክዎን የግል መገምገሚያ ሰንጠረዥን ይመልከቱ። ተማሪዎቹ ሁሉንም ስራ በራሳቸው ማጠናቀቅ መቻል ይኖርባቸዋል።

ምን ቋንቋዎች መፈተን ይችላሉ?

የሚገኙ ቋንቋዎች በሙሉ በመመዘገቢያ ቅጽ ላይ አሉ። ቋንቋውን ካላዩ፣ በዚህ ጊዜ አይኖርም ማለት ነው።

ፈተናው የሚሰጠው መቼ ነው?

ፈተናዎች ይሰጣሉ። የምርጫው ቀን በሕዳር ነው። ይህ ለተማሪዎች ትምህርት የሌለበት ቀን ነው። አንዳንድ ቋንቋዎች የተለየ ፈተና የሚያስፈልጋቸው ሲሆን ተማሪዎች በጊዜና ቀን በቀጥታ ይገናኛሉ። ለበለጠ መረጃ ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ይመልከቱ። <https://www.apsva.us/world-languages/credit-by-exam/credit-by-exam-faq/>

ተማሪዎች የሚመዘገቡት እንዴት ነው?

የምዘገባ መረጃ በአንላይን ላይ በሚከተለው ማግኘት ይችላሉ፡- <https://www.apsva.us/world-languages/credit-by-exam/>
የመመዘገቢያ ቅጹን ካሰጡ በኋላ ማረጋገጫ የሚደርስዎት ይሆናል። ከዚያም በኋላ ተማሪዎች የፈተናውን ቀን፣ ሰአቱንና ቦታውን ለማረጋገጥ እንዲያውቁት የሚደረግ ይሆናል።

የምዘገባ ቀን፡ ከፈተናው ቀን በፊት ለስድስት ሳምንታት ይዘጋል።

የፈተናው ውጤት የሚሰጠው እንዴት ነው?

የፈተናው ውጤት የሚሰጠው በኮምፒውተር ወይም ፈተናው በተሰጠበት ቋንቋ ተናጋሪ በሆነ ገምጋሚ ይሆናል። ውጤቶቹም የመጨረሻ ናቸው እናም መልሶ ይታይልኝ ማለት አይቻልም። የሚሰጠው ክሬዲት በሚከተለው መሰረት ነው፡-

የብቃት ደረጃ	የተሰጠ ክሬዲት (ቶች)	ቀጣይ ምደባ	ቀጣይ SFS ምደባ
Novice High (መካከለኛ ከፍተኛ)	1.0	ደረጃ II	SFS II
Intermediate Low (መካከለኛ ዝቅተኛ)	2.0	ደረጃ III	SFS II
Intermediate Mid (መካከለኛ አማካይ)	3.0	ደረጃ IV	SFS III

* ሌላኛው የምደባ አማራጭ ደረጃ IV ነው

ተማሪዎች ፈተናውን በማለፋቸው ውጤት ይያዝላቸዋል? ተማሪዎች ፈተናውን ካለፉ፣ ለተመጣጣኙ ኮርስ “አልፏል” የሚል ውጤት የሚያገኙ ሲሆን ትራንስክሪፕታቸው ተገቢዎቹን ደረጃዎች በሚገባ ማሟላታቸውን የሚያሳይ “P” ይጻፋል። ተማሪዎች የአማካይ ውጤት ነጥባቸው (GPA) ላይ ተጽእኖ የሚያሳድር ምንም የውጤት ነጥብ አይሰጣቸውም። የፊደል ውጤት በሚገባ ያገኙ ተማሪዎች፣ ትምህርቱ በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ካልተወሰደ በስተቀር በፈተና ያገኙትን “አልፏል” ውጤት በፊደል ነጥባቸው መተካት አይቻልም።

ውጤቶች የሚገለጹት እንዴት ነው?

ወላጆች እስከ የካቲት ባለው ጊዜ ውጤቶቹን በደብዳቤ አማካይነት እንዲያውቁ ይደረጋሉ።

ክሬዲት-በ-ፈተና እና የሁለት ቋንቋ ተናጋሪነት

World Languages Office

2110 Washington Blvd. የስልክ ቁጥር፡- 703.228.6097
Arlington VA 22204 apsva.us/worldlanguages





በፈተና-ውጤት- ክሬዲት ማግኘት (Credit-by-Exam) ምንድን ነው?

የአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች (APS) ተማሪዎች ከእንግሊዘኛ ውጭ ባሉ ቋንቋዎች ተገንዝቦ የመረዳትና የመግባቢያ ችሎታ ያላቸው ተማሪዎች በተመረጡ የመንግስት አለም ቋንቋ ፈተናዎች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ክሬዲቶችን እንዲያገኙ

ያስችላቸዋል። በፈተና-ውጤት- ክሬዲት ማግኘት (Credit-by-Exam) የተማሪዎችን የአለም ቋንቋ ብቃት እስከ ሶስት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የዓለም ቋንቋ ክሬዲቶችን ይሸልማል።

በፈተና-ውጤት-ክሬዲት ማግኘት (Credit-by-Exam) ላይ ተሳትፎ ማድረግ እንዴት ነው ተማሪዎችን የሚያግዘው?

ተማሪዎች በላቁ ትምህርቶች ዲፕሎማ Advanced Studies Diploma (ASD) መመረቅ ከፈለጉ በዓለም ቋንቋ ክሬዲቶች ማግኘት ያስፈልጋቸዋል። እነዚህም የሚገኙት ለሶስት ዓመታት/ክሬዲቶች አንድ ቋንቋ (3 x 1) ወይም ሁለት ዓመታት/ክሬዲቶች ሁለት የተለያዩ ቋንቋዎች (2 x 2) በመውሰድ ነው።

በፈተናው ስንት የዓለም ቋንቋ ክሬዲቶች ማግኘት ይቻላል?

በቨርጂኒያ የትምህርት ቦርድ በሕዳር 2020 ለተሻሻለው የብቃት ማረጋገጫ ክሬዲት መመሪያዎች መሰረት፣ ተማሪዎች በፈተናው ባሳዩት የብቃት ደረጃቸው መሰረት እስከ ሶስት ክሬዲቶች ወይም እንደ ፈተናው ዓይነት ሁለት ክሬዲቶች ድረስ ማግኘት ይችላሉ። አንድ ተማሪ በቋንቋ ክህሎቱ ምክንያት ወደ ከፍተኛ ደረጃ ክፍል ከተመደበ፣ ለቀድሞ ደረጃዎች ወደኋላ ተመልሶ ክሬዲት ለማስያዝ ፈተና መውሰድ ይችላል። አንድ ተማሪ በደረጃ II ላይ እየተማረ ከሆነና በፈተናው ላይ ሶስት ክሬዲቶች ካገኘ አንድ ተጨማሪ ክሬዲት ብቻ።

ለደረጃ III ክሬዲት፣ ወደ ትራንስክሪብቱ ሊጨመርለት ይችላል። ለተመሳሳይ የዓለም ቋንቋ ኮርስ ከአንድ በላይ ክሬዲት አይሰጥም።

በዚህ ፈተና የተገኘ ውጤት ተማሪዎች የቨርጂኒያ ሲል አፍ ባይሊትረሲ (Seal of Biliteracy) ሽልማት እንዲያገኙ የሚረዳቸው እንዴት ነው?

ከ2015-16 ጀምሮ የትምህርት ቦርድ Seal of Biliteracy የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተመራቂዎችን ከእንግሊዘኛ በተጨማሪ በአንድ ወይም ከዚያ በላይ ቋንቋ የከፍተኛ ችሎታ ደረጃ ያላቸው መሆኑን

ያረጋግጣል። ሁሉንም የሚያስፈልጉ የኮርስ መጨረሻ መመዘኛ ፈተናዎች በእንግሊዘኛ አጥጋቢ ወይም ከፍተኛ ደረጃ ላመጡ (የ11ኛ ክፍል SOL) እንዲሁም በሌላ ቋንቋ በአገር ደረጃ በታወቀ ፈተና መካከለኛ-አማካይ ደረጃ ወይም ከፍተኛ ውጤት ያገኙ ተማሪዎች የSeal of Biliteracy ሽልማት ይሰጣቸዋል። Seal of Biliteracy ሽልማት ይሰጣል እንዲሁም በተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዲፕሎማ ላይ ይደረጋል።



ፈተናውን ለመፈተን ብቁ የሚሆነው ማን ነው? ተማሪዎች ለዚህ ፈተና ብቁ መሆናቸውን እንዴት ነው የሚያውቁት?

ከ7ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ብቁ ሲሆኑ ቢያንስ በኖቪስ ሚድ (Novice Mid) ደረጃ መሆን እና የሚከተሉትን መቻላ አለባቸው፡-

- ቀላል ጥያቄዎችን መጠየቅና መመለስ።
- በውይይት ውስጥ ለሌላ ሰው ምላሽ በመስጠት ቀላል አረፍተ ነገሮችን መስራት
- መሰረታዊ መረጃዎችን ማስተላለፍ።
- መውደድን እና መጥላትን መግለጽ።

- መሰረታዊ ቅጽን መሙላት።
- የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች ዝርዝር ማንበብ እና መጻፍ።

እባኩትን የራስ መመዘኛን ይመልከቱ፡ CBE FAQ: <https://www.apsva.us/world-languages/credit-by-exam/credit-by-exam-faq/>

የእንግሊዘኛ ለርካር አገልግሎቶችን የሚከታተሉ ተማሪ ከሆኑና እንግሊዘኛን በደንብ መረዳት የማይችሉ ከሆነ እነዚያን አገልግሎቶች እያገኙ መሆኑን በመመዘንቢያ ቅጹ ላይ ማሳወቅ ማረጋገጥ የሚኖርብዎት ሲሆን ለዚህም ምክንያቱም የሚኖረን ከሆነ የተለየ ፈተና የምንሰጥ በመሆኑ ነው።

ፈተናውን መውሰድ የሌለበት ማን ነው?

- በአሁኑ ወቅት በደረጃ IV ወይም SFS III ክፍል የተመዘገቡ ተማሪዎች ፈተናው በፀደይ ወቅት ይሰጣቸዋል።
- ከአሁን በፊት በነበረ የዓለም ቋንቋ ኮርስ የተገኘ ውጤታቸውን ማሻሻል የሚፈልጉ ተማሪዎች።

ምን ያህል ያስከፍላል?
ለአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ምንም ክፍያ አያስከፍልም። የድጋሚ ፈተናዎች በተማሪው ወጪ የሚደረግና እንደየፈተና ዋጋው የሚለያይ ይሆናል። ቋንቋውን መሰረት ያደረጉ ተማሪዎችና የቃል ብቃት ቃለ መጠይቅ (OPI) እንዲወስዱ ቀጠሮ የተያዘላቸውና መገኘት ያልቻሉ ተማሪዎች ሳይገኙ ለቀሩበት የአፍ ብቃት ቃለ መጠይቅ (OPI) \$55 ክፍያ ይከፍላሉ።

ተጨማሪ መረጃ ማግኘት የሚቻለው ከየት ነው?
ለWorld Languages Office በስልክ ቁጥር 703.228.6097 ይደውሉ ወይም የትምህርት ቤት አማካሪ ጋር ይነጋገሩ።